

ቅድሚያ ለሚሰጠው አዲስ የአስጊ ችግር ፈርጅ እና የመዘዋወር ሂደት



ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር ማን ማመልከት ይችላል?

የመዘዋወር ጥያቄ በተከራይ (ኮንትራት በያዘው ሰው) የግድ መቅረብ ይኖርበታል።

ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር እንዴት ማመልከት እችላለሁ?

ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር በማንኛውም ጊዜ እና በየትኛውም የቶርንቶ ኮሙዩኒቲ ሃውሲንግ ቢሮ ሄደው መጠየቅ ይችላሉ። ስለመዘዋወር ጉዳይ ሲጠይቁ ማመልከቻ ማስገባትም ሆነ መረጃዎችን ማቅረብ አያስፈልግዎትም። ማመልከቻን በመሙላትና የድጋፍ መረጃዎችን በማሰባሰብ የገቢ ልዩ ዐዋቂ ሊረዳዎት ይችላል። ስለ ሂደቱም በሚቀጥለው ገጽ ያለው ሥዕላዊ መግለጫ ይገልጻል።

ለአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር ብቁ ማን ነው?

ብቁ ለመሆን፣ እርስዎ ወይም ሌላ የቤተሰብዎ አባል ቀጥሎ በተዘረዘሩት ስድስት ፈርጆች በአንዱ ያለ መሆን ይኖርበታል፡-

1. ላለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በኖሩበት መኖርያ የተፈጸመ እጅግ አስቸኳይ ሁኔታ በሆነ ገጠመኝ የተጎዱ ከሆኑ፤
2. ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በሚኖሩበት ክፍል አስቸኳይ አደጋ ያዩ ምሥክር ከሆኑ፤
3. ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ እርስዎ በሚኖሩበት ክፍል የሌላ ቤተሰብ አባል አስቸኳይ ሁኔታ ሲደርስበት ያዩ ምሥክር ከሆኑ፤
4. ባለፉት ሦስት ወራት ውስጥ ልዩ የዛቻ ጉዳት የደረሰብዎት (ተጎጂ) ከሆኑ፤
5. ባለፉት ሦስት ወራት ውስጥ ልዩ የዛቻ ጉዳት ሲደርስ ያዩ ምሥክር ከሆኑ፤
6. አቅሙ-ውሱን ሰው ወይም በአንታሪዮ የሰው መብት ጉዳይ ደንብ መሠረት መብትዎ የተጠበቀና፣ ተስማሚ መኖርያ ለማግኘት ያለው አማራጭ ሌላ ቦታ መዘዋወር ብቻ ከሆነ፤

ብቁ መሆኔን የአንታሪዮ ኮሙዩኒቲ ሃውሲንግ እንዴት ሊያውቅ ይችላል?

ከፖሊስ፣ ከህክምና ባለሙያዎች ወይም ከማንኛውም አስፈላጊ ክፍል ተፈላጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ ረገድ የሚረዳዎት የገቢ ልዩ ዐዋቂ ከእርስዎ ጋር ይሠራል።

ስለ ማመልከቻዬ ሁኔታ ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር መዘዋወር በሚጠይቁበት ጊዜ በቀላሉ መፈለግ የሚችሉበት ኢ.ዚ.-ትራክ ቊጥር ይሰጥዎታል። ከዚያም በሁለት የሥራ ቀናት ውስጥ የኢ.ዚ.-ትራክ ባለሙያ ይደውልልዎታል። ቀጥሎ ያሉትን የሂደት ደረጃዎች በተመለከተ የገቢ ጉዳይ ልዩ ዐዋቂ ሰው ያወያይዎታል፤ ስለ መዘዋወር ማመልከቻ ጉዳይም በሚገባ መከታተል ይችሉ ዘንድ ሊያነጋግሩዎቻቸው የሚያስፈልጉዎትን ሰዎች አስፈላጊ መረጃ የገቢ ልዩ ዐዋቂው ይሰጥዎታል።

ቅድሚያ ለሚሰጠው አስጊ ችግር መዘዋወር ስለማመልከት፤

